

ለምን የቡና ዕረፍት አንለወም?

ስንታየሁ ግርማ 10-01-17

የዕረፍት ሰዓታችን የሻይ ከሚባል የቡና ቢባል የተሻለ ነው። ምክንያቶቹም፡-

1. ለአለም ዲሞክራሲ እወቀት ፍልስፍና መሳሪያዎች ካደረገ ውክልና ተወካዮች አንፃር

እ.ኤ.አ. በ1964 በአሜሪካ የላብአደሩ ተደራዳሪዎች “እርስዎ የቡና እረፍት ይስጡና የሚሰጡትን ሁሉ ያግኙ” በሚል መሪዎች ከባለሀብቱ ጋር እልህ አስጨራሽ ድርድር በማድረግ “የቡና ዕረፍት” ተግባራዊ ሆኖ የላብአደሩን አካላዊ እና አዕምሮአዊ ብቃት በቡና ዕረፍት ምክንያት በመጨመሩ የባለሀብቱ ምርትና ምርታማነት ማደግ ጀመረ።

Before coffee



After a sip





ቡና በተለይም የእውቀት የምክንያት እና የፍልስፍና ዘመን ለሚባለው የ18ተኛ ክ/ዘመን ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርጓል። በ18ተኛ ክ/ዘመን የነበሩት እውቅ ፊላስፋዎች እንደ ቨልተር ሩሶ ወዘተ በቡና ካፌ ውስጥ በመሠብሰብ የሃሳብ ፍጭት ያደረጉ ነበር። አዳዲስ ሃሳቦችንም ያፈልቁ ነበር። ፊላስፋዎቹም ቡናን ፉት ማለት ያዘወትሩ ነበር። ይህ “የእውቀት የፍልስፍና፣ የብርሃን” ዘመን ተብሎ የሚጠራው የ18ተኛው ክፍለዘመን የሥልጣን ምንጭ መሆን ያለበት ምክንያታዊነት ነው የሚል

አቋም ተቀባይነት ያገኘበት ዘመን ነበር። ስለዚህ ቡና ለዲሞክራሲ ማደግ እና መስፋፋት ላደረገው አስተዋፅኦ እውቅና ሊሰጠው ይገባል።



ቡና በዓለም ዲሞክራሲ ለመበልፀግ ያደረገው አስተዋጽኦ መነሣት ያለበት ነው። ጀርገን ሀብርማስ የተባለው የጀርመን ሶሽዮሎጂስት እና የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር የ18ኛው ክፍለ ዘመን የዲሞክራሲ ወርቃማው ዘመን ነበር ይላል። ለዚህ ደግሞ Public Sphere በሚለው ፅንሰ ሀሳብ በወቅቱ ሠዎች በቡና ካፌዎች እና በመሣሰሉት ቦታዎች በመሰባሰብ ስለህይወታቸው፣ ስለየጋራ ጉዳያቸው ስለተለያዩ ሀሳቦች ያለምንም ገደብ ውይይት ያደርጋሉ። በምክንያት ይከራከራሉ። መግባባት የተደረሰበት ስምምነትን በተግባር ያውሉታል። ሠዎች በቡና ካፌዎች ተሠብስበው ሲወያዩ የገንዘብ፣ የትምህርት፣ የመደብ እና የመሣሰሉት ልዩነቶች ግምት ውስጥ አይገቡም ነበር ይላል ሀብርማስ። እሱ እንደሚለው መንግስታትም ተቀባይነት ለማግኘት ዜጎች በቡና ካፍቴሪያዎች ተሰባስበው የተወያዩበትን እና ስምምነት የደረሱበትን ሀሳብ ተቀብለው ተግባራዊ ያደርጉት ነበር ይላል። በኋላ ግን ሚዲያ እና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች ጥናት በሚል ሰብብ ወካይ ያልሆነ የጥናት ውጤት በማቅረብ ለህዝብ መወገን ትተው ለባለሀብት በመወገን Public Sphereን በግለኝነት ተኩት ይላል። ያም ሆነ ይህ ቡና ሀሳብ ለማፍለቅ በምክንያታዊነት በመከራከር እና በማመን አስተዋጽኦ አድርጓል። በዚህም እውቅና ሊሰጠው ይገባል።

2. ቡና የኢትዮጵያ ልዩ ማለያ (ብራንድ) መሆን ስላለበት ፡ ፡

የብራንድ ባለሙያዎች ሀገራት 1 ብቻ ምርት (አገልግሎት) ልዩ መለያቸው/ብራንድ/ ቢሆን ከኢንቨስትመንት እና ከቴሪዝም ተጠቃሚ ይሆናሉ ይላል። በዚህ ውድድር በባዘነበት እና የሸማች ዘመን በሚባልበት ወቅት ሸማቹን ለመያዝ አንፃራዊ ብልጫ

ባለሙያዎች ላይ ማተኮር አዋጭ ነው። የሀገራችን ተሞክሮ የሚያሳዩው ይኸው ነው። አሜሪካ ሲባል “የዲሞክራሲ ቁንጮ” መሆኗ፣ እንግሊዝ ሲባል “ኘሪሚየር ሊግ” ፈረንሳይ ሲባል “ወይኗ” ግሪክ ሲባል “ፈላስፋዎቹ” ግብፅ ሲባል “ፒራሚዶቻችን” ይታወሳሉ።

ከዚህ በመነሣት ኢትዮጵያ ሲባል ልዩ መለያዋ ቡና መሆን አለበት ከቡና የተሻለ ምርት ወይም አገልግሎት የለም። በአለም ላይ በየቀኑ ከ4 ቢሊዮን ስኒ ቡና በላይ በየቀኑ ይጠጣል። በቢሊዮን የሚቆጠረው የቻይና ህዝብ እንኳን 10 በመቶ የቡና ሱሰኛ ቢሆን የምናገኘውን የገበያ እድል እናስበው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ በሀገራችን ያሉ ቻይናውያን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተገኘው አጋጣሚ ስለቡና ማውራት እና ከተቻለም ግብዣ በማድረግ ማለማመድ ይቻላል። ስለዚህ የዕረፍት ሰዓታችን የሻይ እረፍት ከማለት ይልቅ የቡና ዕረፍት ማለት ያዋጣናል ማለት ነው።

3. ሀገራችን ያላት የዲፕሎማሲ ቦታ

አዲስ አበባ በአለም ላይ በዲፕሎማቲክ መቀመጫነት 3ኛ ደረጃ ላይ እንደምትቀመጥ መረጃዎች ያሳያሉ። ብዛት ያላቸው አለምአቀፍ ሁነቶች ታስተናግዳለች። ታዲያ በእነዚህ ሁነቶች ጊዜ መርሃግብሩ “Tea Break” ከሚል ይልቅ “Coffee Break” ብንል ቡናን በነፃ ለማስተዋወቅ ይረዳል። በየቡና ዕረፍቱ ደግሞ በባህላዊ የቡና አፈላል ስርዓት በመጠቀም እና ቡናውን እንዲጠጡት በማድረግ ቡናን ማስተዋወቅ ይቻላል።

4. ለአኮኖሚባለውፋይዳ

ቡና ለሀገራችን 25 ሚሊዮን ህዝብ የህይወት መሠረት ነው። ከአጠቃላይ ብሔራዊ ምርት 5 በመቶ ይሸፍናል። ከኤክስፖርት ገቢ 26 በመቶ በመሸፈን የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል ስለዚህ እውቅና ሊሰጠው ይገባል። በአለም ገበያ ተወዳድሮ ለማሸነፍ ከቡና የተሻለ ምርት የለንም። የእኛ ቡና ጣዕም አለም አቀፍ እውቅና የተቸረው ነው።

5. ቡናና የአየር ንብረት ለውጥ

ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቡና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት አደጋ ውስጥ ካሉት ምርቶች ውስጥ አንዱ ነው። ቡና ከአለም እንዳይጠፋ እና የ120 ሚሊዮን ቡና ላይ የተመሠረተው የአለም ህዝብ ህይወት አደጋ ውስጥ እንዳይገባ ኢትዮጵያ ውስጥ በቡና ላይ ኢንቨስት ማድረግ መፍትሄ እንደሆነ ተመራማሪዎች እያሳዩዋል። አሁን በኢትዮጵያ ያለው ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ የመገንባት ፖሊሲ እና አተገባበር ከቀጠለ የቡናን ምርት በ4 እጥፎች በኢትዮጵያ ማሳደግ እንደሚቻል ተመራማሪዎቹ እማኝነታቸውን ሠጥተዋል።

ስለዚህ ይህንን የአለም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ማለትም የአየር ንብረት ለውጥ አሳሳቢነት ለአለም ማህበረሰብ የበለጠ ለማሳወቅ “የቡና ዕረፍት” በማለት ስለጉዳዩ የበለጠ ግንዛቤ በማስያዝ ለመፍትሄዎቹ የአለም ማህበረሰብ የራሱን ሚና እንዲጫወት ማድረግ ይቻላል።

ቡናን በመገኛ አገሩ አምርተን አለምን እናጠጣለን!